

የኢትዮጵያ ቴሞህርች ተሪግራማ

የደረሰ መስከላም /ስታንዳርድ/

(የተኩስለ)

አ/ክ/ትም/በ.ፋ

ታህሳስ 2005 ዓ/ም

ማ ወ· መ

18

መግቢያ	1
1 የቅድመ - መደበኛ ትም/ጥርጋራም የደረጃ መለከታ	4
1.1 የቅድመ-መደበኛ ትም/ተቋማት አስፈላጊነት	4
1.2 የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጥርጋራም	5
1.3 የጥርጋራመ አውቃዎች	6
1.4 የጥርጋራመ አደረጃዎች	6
1.4.1 መዋዎች	6
1.4.2 በከፍልና ክፍል ውጤው ተቀናጅቶው የሚሰጠው ጥርጋራም ነው	6
1.4.3 ሥራ	7
1.5 የጥርጋራመ ወቂት /ከተኑደር/	8
1.6 የከፍል - ገዢዎት ሥርዓቶች	9
1.6.1 ማጣሪያዊ የከፍል - ገዢዎት ሥርዓቶች	9
1.6.2 ዕለታዊ ጥርጋራም መርሆ-ግብር	10
1.7 የመምህራን የሥራ ሰዓት መጠን	11
1.8 የሚሰተማር ሲኖዎች	12
1.9 ካመምህራን የሚጠበቅ ማህረያ	12
1.10 የቅድመ - መደበኛ መርሆ - ግብር ያጠናቀቁ ህግናት ማህረያ	13
1.11 የቅድመ - መደበኛ ትም/ ተቋማት የሚችቃሙባቸው አካባቢዎች	
የሀንጻው ሆኔታ	13
1.11.1 የቦታ አመራረጥ	13
1.11.2 የምድረ-ገበዎ ገዢታና አደረጃዎች	14
1.11.3 የቅድመ- መደበኛ ትም/ተቋማት መጠን	14
1.11.4 የምድረ -ገበና የሀንጻው አደረጃዎች	15
1.12 የቅድመ - መደበኛ ትምህርት ተቋማት ለጥሩት የሚገባ የአገልግሎት	
መሰብ ክፍልዎች	16
1.13 ለሌሎ ለሮ ክፍል አስፈላጊ መማሪያዎች	17
1.13.1 ለእንዲ መማሪያ ክፍል የሚያስፈልጉ ቁጥር መማሪያዎች ..	17

1.13.2	<i>መሰማት ለተሳኞችው ህግኝት</i>	17
1.13.3	<i>ማያት ለተሳኞችው ህግኝት</i>	17
1.13.4	<i>የእኩዎር ዕድገት ነጠማት ለለባቸው አግኝት</i>	18
1.13.5	<i>ለተማባሪዊ ትምህርት የሚገለግለ መማረያዥት</i>	18
1.13.6	<i>የመጀመሪያ ሊከታና ዕርሻታ መሰጣ ዕቃዥት</i>	18
1.13.7	<i>ለመጀመሪያ ሁከታና ዕርሻታ መሰጣ ክፍል የሚያስፈልግ መጽሑፍት</i>	19
1.13.8	<i>ለማዳሪ ቤት የሚያስፈልግ ዕቃዥት</i>	19
1.13.9	<i>አላዊ የመጠዥቶች ዕቃዥት</i>	20
1.13.10	<i>ቍማሪ የመጠዥቶች መማረያዥት</i>	21
1.13.11	<i>ለርዕስ መምህር ቤር የሚያስፈልግ ዕቃዥት</i>	21
1.14	<i>የሰው ገይል ጥሩበ</i>	22
1.14.1	<i>የመምህራንና የዋራተኞች ጥሩበ</i>	22
1.14.2	<i>የመምህራንና የዋራተኞች በብት</i>	22
1.14.3	<i>የመምህራንና የዋራተኞች የትምህርት ደረጃ</i>	23
1.15	<i>ለየ ለየ አስፈላጊ የቅድመ-መቆበኛ ትምህርት መመራያዥት</i>	23
1.16	<i>የቅድመ - መቆበኛ ትም/ተቅም ካወለቸት፡ከሁበረተሰቦና ካክመራር ወር ለጥረው የሚገባ ግንኝነት</i>	24
1.16.1	<i>የወለቸት ማና</i>	24
1.16.2	<i>የእመራር ማና</i>	25
1.16.3	<i>የህበረተሰቦ ማና</i>	25

መግቢያ

የእንደ አገር የትምህርት ሥርዓት አደረጃቸው፣ የትምህርቱ አለማና ይዘት ህብረተሰቦች የደረሰበትንና ወደፊት ለደረሰበት የሚፈልጉዎን የአከጣማ፣ የፖ.ለተክና የማንበራዊ ካርድና ደረሰኑ ይረዳ የንብረቶች፡፡

የትምህርት ዓለማ ታክክለው ትውልድ ሂብረተሰቦች በንድ ተፈላጊነት ያለምውና በሥራ ለተረጋገጧው የሚታረው ማረጋገጧ/ሰውቁትን፣ ልዩ ልዩ ችሎታዎችን፣ ክህሎቶችን፣ ለምድናን የተስተካከለ አመልካከትንና ወዘተ እንዲጠቀሱ በአብረተሰቦች አይወቅ ገዢ ተሳታፊና አምራቹ ነው እንዲሆን ማድረግ ነው፡፡ እነዚህ የተነዳደሩት የትምህርት ዓለማዎች በተግባር ለተረጋገጧው የሚታረው ዝስፈላጊው በጥራት ተሚልተውና ተደረሰናው መሠረት ለይሁድ ለመለከት ነው፡፡

በአገር አቀፍ ይረዳ የሚከሃድ የትምህርት ተሮግራምዎች የጥራት ይረዳቸውን የጠበቀ እንዲሆን ያስፈልጋል፡፡ የእንደ አገር የትምህርት ጥራት ከሚገለጥባቸው ማርያም መከከል የጥዋምዎች፡፡

- የትምህርት ጽልሰዕዣና የትምህርት ዓለማው ጉልጽነት፡፡
- በተማሪው ለይ ለማምጣት የተፈላጊው የባህርያ ለመጥ በደረጃው ዓይነት፣ ጉልጽነትና ሲከታማነት መለያት፡፡
- የሚፈልጉዎን ማርያም ለማስተኞት የሚያስተኛው የትምህርት ይዘት ጥራትና ዓይነት፡፡
- የትምህርቱ አደረጃቸውንና አውቃቃር አመታዒነት፡፡
- የትምህርት መተግበራው ዘዴ፡ ስትራቴክ በአጠቃላይ ሥርዓት ትምህርቱ ይገኙበታል፡፡ ከላይ የተጠቀሰት የባህርያት ጥራት፣ በቻትና የጥናትና ይረዳቸው በአንቀጽነት የሚታየ፡ ይረዳ በደረጃ እያደገና እየተለወጠ የሚሄድ መሆናቸው በታወቂዎች፡ በእንደ በተወሰነ ወቅት መነሻቸውና የጥራት ይረዳቸው ተጠብቆ ለለመከሃድቸው መመዘኛ መያፈል አለባቸው፡፡

እንደ የትምህርት ተሮግራም ይረዳቸውን የጠበቀ ነው ለማለት የሚታረው ሂሳብናው /አነስተኛ/ መነሻ መለከያ /እስታንዲር/ ተቀምጠለት በሆነው መመረት እየተጠዘዘ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡

የአንድ አገር የትምህርት ትራት ያረዳ ሌሎችን የሚታሰው በአገሪቱ ወሰኑንፈዴው የደረጃ መለከያ /ስታንዲርድ/ እናያ ሰጋመገዢ፡ ተመሳሳይ ሰታንዲርድ ክላቶው አገሮች እናያ ተነፃዕኖ ሰታይና የተሳለ ሰታንዲርድ እየተጠቀሙ ነው ከሚባለት አገሮች የጊዜነት ሰጋመገዢ ነው፡፡

በአገሪቱን የትምህርት የፊልግት ያረዳ ሰታይ የተዘጋጀረው ከመሆኑም በላይ ፍላጊውንና አቅምን አጣጥሞ የሚሸጠውን እያደለም፡ ለምሳሌ ከአቅም በላይ እስከ 10,000 ተማሪዎች ይዘው የሚያስተናገሩ ትምህርት በተካኔ ሰጥና በአንቀሩ ደግሞ ከ400 እና ያነስ ተማሪዎች ይዘው የሚጠበቅ ትምህርት በተካኔ አለ፡ በውሰት ድርጅቶና በበቁ የሚስተማገኘ መማርያም የተደረሱኝና ያልተደረሱኝ አለ፡ እንደሁሉም የመምህራን በዚትና ትራት፤ የመማርያ ከፍለው መጠን በተለያየ ያረዳ ገጻድለ፡፡ በአንድ ከፍል ከ40-50 ተማሪዎች የሚማሩበትና በአንቀሩ ደግሞ እስከ 90 የሚማሩበትና አለ፡፡

እነዚህና ለለውና መሰላ ትግርኛ የትምህርቱ ዓላማ ግብ እንዲያመታ እንቃፍት ሲለማሆኑ ትምህርት በተካኔ በሥርዓት ትምህርት፤ በትምህርት መማርያዎች፤ በመምህራን ትልዕችና በቃት በአንቀቶው እንደረዳቸው በትምህርት አመራርና አስተካድር ወዘተ፤ አጠቃቀም ተመማማቸው አስተካድኝነት ያለው መካና/መለከያ/ስታንዲርድ/ እንዲጥራቸው ያስፈልጋል፡፡

ትምህርት በተካኔ በመንግሥትና በአገበበ የጊዜ ትራት የሚመሩ፤ የሚተካድሩና የትምህርቱ ዓላማ ግብ እንዲያመታ የሚያበቀ ድርጅቶች ዓቸው፡፡ በመሆኑም በትምህርት ሂርድ የተሰማና ባለሙያዎች፤ በትምህርት በተካኔ እንዲሰት፤ የሚያደርግ የግል ባለሁበተካኔ እንዲሆም በአጠቃላይ ህብረተሰቦ በየትምህርት እርከት ሌማል የሚገባቸውን ሁኔታዎች ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡

በአዲስ የትምህርትና ለልጠና ሪፖርት መመረት አጠቃላይ ትምህርት በማከተለት እርከቶች ተደረሱቸል፡፡

1/ የቁድመ - መቆበኛ ትምህርት /2 ዓመት/

2/ የመጀመሪያ ያረዳ ትምህርት /1-8/

ሀ. የመጀመሪያ ስያስ ከ1-4 መመረቻዊ ትምህርት

ለ. ሁሉተኛ ስያስ ከ5-8 አጠቃላይ ትምህርት

3/ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት

ሀ. የመጀመሪያ ስይከል /9-10ኛ/ የአጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ማጠቃላይ

ለ. ሁሉትኛ ስይከል (11 - 12) ትማርቶች በአብዛኛዕባና በሳይንስ የትምህርት ኢርሱች ለከፍተኛ ትምህርት የሚዘዋዋዎት የትምህርት እርከን ነው::

በትምህርቱ ዓለማ መሠረት በየእርከኑ የትምህርት ጥሩት እንዲጠበቅና ወይም ለታንካርድን የተጠበቀ ለማድረግ መታየት የሚገባቸው ውጤ ውጤ ገዳይች::

- የትምህርቱ መቆቅር፡ የትምህርት ወቅትና የትምህርት ትርጉራዎች፡-
- የትምህርቱ ሥራ መመርያዎች፡-
- የትም/ቤቱ አደረጃቸት
 - የትምህርት ሂቱ ደረጃ
 - የአንቀዱ ሥራ
 - የትምህርት ሂቱ ቅጥር ግበ
 - የተማርቶች በዚሁ በትምህርት ደረጃና በእያንዳንዱ ክፍል
 - ለየ ለየ አገልግሎት መሰጠ ክፍሎችና መማርያዎች
 - የመምህራንና፡ የመሬትና በዚሁ የተማርቶች መማርያ መዝህፍት፡
 - መዝህፍት፡ የመምህራ መማርያና የተማርቶች መማርያ መዝህፍት፡
 - ለለየ ትምህርት የሚያስፈልግ መማርያዎች፡ መዝሕፍት ወዘተ.. ለዚህ፤

እነዚህን የያዘ መናሽ የሚሆን የትምህርት ደረጃ መለከያ/ስታንካርድ/ ተሻጋዴቶች እንደሚከተሉው ቁርቁል::

ስታንካርድ የተዘዋዋዎ የትምህርቱን ሥራ በትምህርትና ሥልጠና ሳለሰው መሠረት ተግባራዊ ለማድረግ ነው:: ይህን እንደ የትምህርትና ሥልጠና ሳለሰውን በእንደ ገዢ ዕውን ለማድረግ ገዢን የሚጠይቷ ሲለማሆን በተዘዋዴው ሲተሬቻቸና በወጣለት ዕቅድ መሠረት በአጠቃላይ በረከጥ ገዢ ተግባራዊ ይሆናል:: በዚህ መሠረት የአጠቃላይ ገዢው ሳለሰውን ተግባራዊ ለማድረግ ሆኖታወች ማመጀችት ለዚህ የረከጥ ገዢዕቅድ ያግጥ ለታንካርድን መለያ በመለያ ተግባራዊ ማድረግ ይሆናል:: ይህን እንደ ትምህርት በዋሽን በግል የሚከተሉት ሲታንካርድን መብቃው እንዲሰሩ ይጠበቃል::

1) የቅድመ - መፊቢኛ ትምህርት ትርጉራም የደረጃ መለከያ

የቁድመ - መደበኛ ትምህርት ተቋማት አስፈላጊነት

አባናቱ ከዕድሜያዊው ለጋኘት የተነሳ በማንኛውም ገዢ ከየትናውም የአብረተሰቦ
ከፍል የበለጠ ለእድጋና ለተካት የተጠለጠ በመሆናዊው ላይ የበቃ፡አያያዝና
እንከብኩ እንዲጠረስኝልታዊው እመን ነው፡፡ በተለይ በመጀመራያዊና እምነት
እመታት የሚደረግ እንከብኩ ለሁዋጥት ህልውና ማለትም መኖር አለመኖር
እንዲሁም ለመደረት ዕድገታዊው ወደኛነት እንዲለው ለለማታሙንበት ላይ
ትክዘት የሚያስፈላጊው ጉዳይ ነው፡፡

የቁድመ - መደበኛ ትምህርት ተቋማት አባናት የወደፊት ሁይወታዊው መመረት
የሚጥለበትና ለመጀመራያ ያረዳ ትምህርት ነገሮች የሚደረገበት ሥኖራዊቶ
ናቶ፡፡ እንዲሁም አባናት በጋራ ተስፋበበው እንደ ላይ በማውለበት ወቀት
የጋራ ስጋትን በማግበር ማህበራዊ መቀሚታንም የሚያስተኞች ነው፡፡ በተጨማሪም
እናቶች በቁ ገዢ እንዲኖራቸው በማድረግ በፖ.ለተካ፡ በአካባቢዎች በማህበራዊ
ነር መሰከ በመሳተፍ የሚፈለግባቸውን የአገር ግንባታ ተግባር የበከተቸውን
እንዲወጠ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ዓቶ፡፡ ከዚህ አኅያ ለቁድመ መደበኛ
ትምህርት ጥርጋራም አስፈላጊውን ግብኬት መመሪያ በወደፊቱ የአገር አካባቢ
ዶድግት ላይ አስተዋጽኦ የለው ከመሆኑም በላይ ማህበራዊ እናልነትን
የሚያጠናከር ነው፡፡

የቁድመ - መደበኛ ትምህርት መርከ ግብር ዕለታዊ እንቅስቻል በዚ የኩ የኩ
እቅማዣዎች ይመራል፡፡

እነዚህም፡

1/ ካና የታቁድ መወቃቄ፡፡

2/ ትምህርት እና

3/ ግለዋና ማህበራዊ መቀሚታ ያለው ሥራ ዓቶ፡፡

በቁድመ መደበኛ ትምህርት + የሚከናወው ጥርጋራም ተግባራዊ የሚሆኑው
/ማስተላለፈያ ሙሉው/ (method) በጠቃቂት ነው፡፡ ይህ የማስተማርያ ሙሉ
የተመረጋበበት ምክንያት በዚህ ዕድሜ ከላል ያለ ሁዋጥት መቃቂን እንደ የኩ
ቴግባራዊው አርገው ለለማውለቸትና አባናት በጠቃቂት ሲሳተኝ አካላቸው
ይሞላል፡ እኩምርአዊው ይበላጋል፡ ማህበራዊና ለሚታዊ እስቶችዎች

ይትለብቻል፡ ስለሆነም አባናት የአካል፡ የመንፈሰ፡ የስጋትና የማህበራዊ ነር አስተሳሰብ በቃቄታቸው ዕብር ለመደበኛው ተምህርት ብግኩ የሚሆነት በግልጽ በጋራ በማካሂያ ማዋታ በመሆኑ ለማዋታው የተለየ ተከራክት ይሰጣችል፡

አባናት ካላይ የተጠቀሰትን ስብዳቶዎች ለያዝባኔ የሚችሉት በተዘጋጀነት ሁኔታ ማረሚን በቅድመ - መደበኛ ተም/ተቃማት በመሰባሰብ ነው፡፡ በመሆኑ ለዘሱ ክፍተኛ መቃሚያ ገለዣ የተምህርት ጥርጋራም በወገቻና በአጠረተሰበ በንድ ተከራክ ለሰጠው ይገባል፡

የቅድመ - መደበኛ ተምህርት ጥርጋራም

ይህ ጥርጋራም ዕድሜያቶችው ኮ4-5 እና ኮ5 — 6 ዓመት የሆናቶችው መኖግና ለየ የመማር ፍላጊት ያለጥው አባናት ሁሉንበት የሆና ለዘሱ ክፍተኛ መሰረት የሚችል ዕውቀት፡ ክህሎትና ባህሪ እንዲያገኘ ለማድረግ ለመኖሩ በለው መልካ ይደረኝል፡ ለዘሱ ይረዳ አባናት ክማንኛውም የተምህርት ይረዳ በበለጠ ቅበቅና እንከብከበ ተደርጋገጥቶ፡ በአካል፡ በእኔምር፡ በስጋትና በማግበራዊ ነር ተገቢውን የዕድገት መሰረት አግኋቸው ማድረግ እንዲችሉ አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ የሚገባው ነው፡ ይህም የወገቻና የገብረተሰቦን የቅርብ ክትትል፡ የመምህራንን ተጋትና ክፍተኛ ተረት እንዲሆም፡ የመንግሥትን ተከራክ የሚጠረቀ ነው፡፡ ለዘሱ ጥርጋራም እኩረኛቸው፡ አመራርና አስተዳደር የሚረዳ በርካቤር የሥራ መመርያዎች አለ፡፡ ስለሆነም መመርያዎች፡ በየደረጃው ባለ ታሳዬች፡ ተጠቃሚ ክፍለውና ለለው በለድርሻዎችን ማያዙ በሁሉም በንድ ተውቀውና አካል ባንብበ አግኋቸው ሲለአፈጋጌዎች ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገና አስፈላጊው መያዙ ይጋፍ እየተሰጠ ሥራ ለይ እንዲውሉ ማድረግ ያስፈልጋል፡

ስለዘሱ ክተቃመ አመራርሬት ጭምር ጥርጋራሙ በምን መልካ መደረጃቸው እንዲሰበት፡ የጥርጋራሙንም ሂደት በበቃት በመምራት የሚፈለጊው ወጪት እንዲገኘ የሚያስችሉ መሰረታዊ የመንኛ ብግኩና እንዲገኘ ማድረግና እየተደረገና አስፈላጊው መያዙ ይጋፍ

የጥርጋራሙ እውቃዚ

የቅድመ - መደበኛ ትምህርት ጥርጋራም ክ4 — 6 ዓመት የፊልማዊ ክልል ወሰኑ
ለማንኛው ሁሉም ህግናት ያረዳውን መብቂ ለሁሉት ዓመት የሚከሃይ የቅድመ መደበኛ
ትምህርት.

ጥርጋራም ነው:: የመጀመሪያ ያረዳ ክ4-5 እንዲሁም 2ኛው ያረዳ ክ5-6 ዕድሜ
አገቶው ሂግናት አንድ ዓመት የሚከሃይ ጥርጋራም ነው::

ይህ ጥርጋራም ለየ ፍላጊት ያገኘውንም ህግናት የሚያቀና ለሆኑ::

ለየ ፍላጊት ያገኘው ሂግናት የተባለሁም የሚከተሉትን ያጠቃላላ::

ዕድሜ አገቶው ለእንድ ዓመት::

- ማየት የተሳኔቸው::
- መስማት የተሳኔቸው::
- የእኩምር ዕድገት ሆኖሙት ያለባቸው::
- የሰጣቸው መረጃዎች ያለባቸው::
- የመማር ተግር ያለባቸው::
- የመናገር ተግር ያለባቸው::
- የእኩል ጉዳት ያለባቸው::
- ተደራሱበት ጉዳት ያለባቸው::
- ለየ ተስተካክ ያገኘው .. ወዘተ ዓቸው::

የጥርጋራም አፈረዳቸት

በቅድመ መደበኛ ትምህርት የሚከሃይ የጥርጋራም ዓይነቶች የሚከተሉት ዓቸው::

ሙዋት

- በአካባቢ ምርመራ የሚከናወነ ሙዋታዎች::
- በመምህራን መሬት የሚከናወነ ሙዋታዎች::

በከፍል ክከፍል ወጪ ተቀናጅተው የሚሰጠ ጥርጋራም

- ቅንቃ የእኩል መቅታዊ ቅንቃ
- የእኩባቢ ማይንስ ትምህርት
- ሂሳብ
- ለመልመዣቸና የሰውነት ማገኘለመኩ
- እንግሊዝኛ

- ህግኑት የሚያከናወጥኑትን መሠረታዊ ቢሮስ ተቋማት ያከፈልጋለ:: እነዚህም::
- ገብዕዋዊ መቀመጥ የሚሰጠው መሠረታዊ
- ማኔበራዊ መቀመጥ የሚሰጠው መሠረታዊ ስሆኑ፣ ሌቦ ፍላት አገቶው አገናት በተጨማሪ የሚከተሉት መሠረታዊ ይሰጣል::

ሀ. ማየት ለተሳኞችው

- የሰጠኑ አዋጅናን የማናቃቃትና የማክበር
- የንግድ እንቅስቃሴ ትወመ-ቅ/ቅብረትና እረንጻቸናን
- የዕለት ተዕለት ክሂልን የማክበር
- ቁጥር-ብርሃን
- ቁጥር-አባክስ
- የእይታ ስሜት ቁስቶሽን ክንውን /በመሰማት እንዲያደርጋ/

ለ. መሰማት ለተሳኞችው

- ክፍል-ንብረት
- የማክመጥ ለምና
- ገንዘብ
- ቁጥጥ
- የምልከት ቁጥጥር የጣት ሂደል ቁጥር
- ሌሎችን የመሰማያ መማርያምን የእጠቃቀም ለምምና

ሐ. የእኩልምር ዕድገት ነገሱት

- እንቅስቃሴ
- እኩን እንደተፈለገ የመጠቀም ለምምና
- መዋጋ
- ቁጥጥ
- ማኔበራዊ ካርድ ዕድገት

- ሪፖን የመርዳት ክሂልዎች
- ሥነተበብና መሸረቶች

የጥርጋራም፡ ወቅት/ከለንደር/

- የአንድ ዓመት የቆድሮ መደበኛ ትምህርት ጥርጋራም ካ203 — 206 ቀናት ይኖሩታል::
- የአንድ ዓመት የቆድሮ መደበኛ ጥርጋራም 30 ስምንታት ሆኖ በማምንት 5 ቀናት /ከሰዓት-ዓርብ/ ይከሂሳል:: በማምንት 25 ክፍለ ገዢት ሰጥናት፣ የአንድ ክፍለ ገዢ ሰነዶች 30 ደቂቃ ሆኖ በመከከል 95 ደቂቃ የሀገሻት ገዢ ይኖረዋል::
- የተቀመጫው የክፍለ-ገዢ በማት እንደ አገኝቱ ፍላጊትና ከአካባቢውና ከትምህርቱ ሁኔታ ጋር በማግኘት ለቅርቡ ይችላል::
- . ለደረጃ እንደ ካ/4-5 ዓመት ዕድሜ ለገኘው/ የአንድ ክፍለ - ገዢ ሰነዶች 25 ደቂቃ ሆኖ በክፍለ ገዢት መከከል 95 ደቂቃ የሀገሻት ገዢ ይኖረዋል::
- . ለደረጃ ሁሉት ካ/5-6 ዓመት ዕድሜ ለገኘው/ የአንድ ክፍለ - ገዢ ሰነዶች 30 ደቂቃ ሆኖ በክፍለ ገዢት መከከል 95 ደቂቃ የሀገሻት ገዢ ይኖረዋል::
- የቆድሮ መደበኛ ትምህርት ጥርጋራም በመለያ ቅን ይከሂሳል::
- በመጀመሪያ ለማስተኞች መጨረሻ ላይ የቆድሮ መደበኛ ትምህርት ተቋማት ለ15 ቀናት ዕረፍት ገዢ ይሁኑል::

የክፍለ ገዢት ሥርዓት፣

ማምንታዊ የክፍለ ገዢ ሥርዓት፣/ የክፍለ- ገዢ ለርዓት

ተ/ ቁ	የጥርጋራም ዓይነት	ለደረጃ እንደ	ለደረጃ ሁሉት	ምርመራ
		ካ/4-5 ዓመት*	ካ/5-6 ዓመት*	
1	መዋጅ	10	8	
2	ትምህርት			
	- ቅንቁ	3	4	
	- የአካባቢ ትምህርት	2	2	

ተ/ ቁ	የጥርጋራም ዓይነት	ለደረጃ አንድ	ለደረጃ ሆለት	
		ከ4-5 ዓመት*	ከ5-6 ዓመት*	ጥርጋራም
	- ፊሮብ	2	2	
	- መ.ዢ.ቁ	2	2	
	- የሰውነት ማገኘለመኩ	2	2	
	- የሥነ ለመልኩ ቁርጋ ቅርጋ	2	3	
3	- ሥራ / ጉለዋና ማህበራዊ መቀሚያ ያለው/	2	2	
	፳ ቁርጋ	25	25	

*ከ4-5 ዓመት ማለት ዕድሜያቶች በ 4 ዓመት ያለፈታዎች እስከ 5 ዓመት የደረሰ
ማለት ነው::

*ከ5-6 ዓመት ማለት 5 ዓመት ያለፈታዎች እስከ 6 ዓመት የደረሰ አካናት ማለት
ነው::

ማሳሰቢያ:

1 መደበኛውን የቅድመ መደበኛ ከጥህርት ጥርጋራም መከታተል የሚገኘለ ለየ
ፍላጊው ያለቸው አካናት በተለየ ክፍል ወሰጥ ሆኖ ለየ ክህልውን ከተከታተል
በኋላ ክለሎች ወር ተቀባዩለው በጥርጋራሙ ሌይ ገዢ ተከታዩ ይሆናል:: ክለሎች
ወር ተቀባዩለው ጥርጋራሙን እነዚ መከታተል የሚያችሉት ግን በተለየ ክፍል
ወሰጥ በመሆኑ እግባብ ያለውን ጥርጋራም ይከታተሉ:: ለዘርዝር ማብራሪያ የል
ከጥህርት መመሪያ ያመለከቸል::

2 ለየበድኑ የተሰጠው ክፍል ገዢ በፊልታዊ የጥርጋራም መርሃ ጉባር ሌይ
እንደተመለከተው የጨዋታ የትጥህርትና የሥራ ገዢ ምንመት እንደ አስፈላጊነቱ
የተለያየ መሆኑ ለታወቂ ይገባል::

ዕለታዊ ጥርጋራም መርሃ ጉባር

ተ	የጥርጋራሙ ዓይነት	ደረጃ 1	ደረጃ 2
---	-------------	-------	-------

ቁ		ከ4-5 ዓመት	ከ5-6 ዓመት
1	የመቀበያ ስዓት	2:00 - 3:00 ስዓት	2:00 - 3:00 ስዓት
2	ለትምህርት ብቻውን ነገሮች	3:00 - 3:05 “	3:00 - 3:05 “
3	ትምህርት	3:05 - 3:30 “	3:05 - 3:35 “
4	ለትምህርት ብቻውን ነገሮች	3:30 - 3:35 “	3:35 - 3:40 “
5	ትምህርት	3:35 - 4:00 “	3:40 - 4:10 “
6	ለቀርብ ነገሮችና ቁርብ መመገበያ	4:00 - 4:40 “	4:10 - 4:50 “
7	ծረቶች/ኋላ መዋታ/	4:40 - 5:40 “	4:50 - 5:50 “
8	የከፍል ወሰጥ መዋታ	5:40 - 6:05 “	5:50 - 6:20 “
9	የከፍል ነገሮች	6:05 - 6:15 “	6:20 - 6:30 “
10	የምማ ነገሮችና መመገበያ	6:15 - 7:15 “	7:30 - 8:30 “
11	ከመጀት መካከትና መዕዳደት	8:15 - 8:30 “	8:30 - 8:45 “
12	የትምህርት ብቻውን ነገሮች	8:30 - 8:35 “	8:45 - 8:50 “
13	ትምህርት	8:35 - 9:00 “	8:50 - 9:20 “
14	የውጭ መዋታ	9:00 - 9:50 “	9:20 - 9:50 “
15	ወደ ቤት ምክት	9.50 -10.25 “	9:50 -10:25 “

16. ለሆነ /ግብርና ማህበራዊ መቀባታ የለው ተግባር/ 2 ካ/ሃይ ሆኖምህራን በሚዘጋጀው ጥርጋራም መመረት 50 ደቂቃ የሚስራን ይሆናል::

* ማሳሰቢያ 1 / በማግኘት ሁሉት ቅናት ለተምህርት ከተያዘው ገዢ ወሰጥ
የበድን ለሆነ የሆነ የሚመሩበት ስዓት ይሆናል::

2/ የመርዳከ የበኩል የመጀመሪያና የመጠረሻ ስዓት እንደ

የአካባቢው ተጨማሪው ሁኔታ ተግባራዊ ለሆን ይችላል::

የመምህራን የሥራ ሰዓት መጠን

- አካባቢና በአግባቡ ለማሳደግ፣ ለመዝከባከብና ለመድቦች ትምህርት በበቃት ለማዘጋጀት ለእኔና መምህር/ት/ በሳምንት የሚኖሩት/ሸት የሥራ ሰዓት መጠን የአካባቢና ምክንያት በየበታቸው ካሆን በሳምንት 30 ሰዓት ይሆናል::

- ይህም

- 5 ሰዓት መዋት አካባቢና ለመቀበሉ፣
- 13 ሰዓት ኮ20 ደቂቃ ለሙዋት፣ ለትምህርትና ሥራ ነት ለሁኔን ጥርጋጋጌዎች፣
- 11 ሰዓት ኮ40 ደቂቃ ለቀርቡ፡ለእረፍት፣ ለከፍል ነገሮችና ለመሽናና የሚውለውን ገዢ ያጠቃላላል::
- ለአካባቢ ምግባና መክንያት በአዥዲ አካባቢና ወሰጥ የሚሰጥ ካሆን በሳምንት 40 ሰዓት ይሆናል::

የህም በነርጉሪ ስታይ፣

- 5 ሰዓት መዋት አካባቢና ለመቀበሉ፣
- 13 ሰዓት ኮ20 ደቂቃ ለሙዋት፣ ለትምህርትና ሥራ ነት ለሁኔን ጥርጋጋጌዎች፣
- 21 ሰዓት ኮ40 ደቂቃ ለቀርቡ፡ለምሳሌ፡ለመዕዳዊት፣ ለመክንያት፣ ለእረፍት፣ ለከፍል ነገሮችና ለመሽናና የሚውለውን ገዢ ያጠቃላላል::

የማስተማር አደጋቸው

በቅድመ መድቦች ጥርጋጋጌ ለአካባቢ በሙዋት መለከ የሚሰጠኝው ተግባራት ከአካባቢና የእኔና በቃት ወዘተ ጋር የሚጠጣውና ለውድፊት ዕድገታቸው የገዢ አስተዋዕቱ የሚያደርግ መሆኑ አለባቸው:: ሰላምና በዚህ ደረጃ ለአካባቢ የሚሰጠው መድቦች ትምህርት ጥርጋጋጌ ፈይይነት ለአካባቢና ዕድገት መሠረት የሚሆነ ክንውጥዎች (developmental activities) ሰላምና የሚከሂዳ እንቅስቃሴዎች በሙሉ የአካባቢና የመምህራን የጋራ ተሳትሬ የሚጠረቀ ዓቃቄ:: ሰላምና በግልጽ ሆነ

በጋራ እንዳከሃደ የሚዘዋዴ እንቅስቃሴዎች የአባኅትን የእናል የእናምሮ የሰማትና
ማህበራዊ ህኑታዎችን ከግምት ወሰጥ የሚያሳይበ መሆን አለባቸው::

ጥናቶች እንደሚያመለከቱት ሁኖናት የበለጠ ወጪዎች የሚሆነት ለእናርሰ የሚያረገት
እንቅስቃሴዎች በተለያየ የሚሰተማር በደዱዎች ተደግሏው ስቀርብ ነው::

በዚህ ደረጃ መምህራን የሚከተሉትን የሚሰተማር በደዱዎችን ለመቀመጥ ይችላል::

- የበድን መወጪ
- የግል መወጪ
- ማኅና መወጪ
- ወርቶ ማሳየት
- የመለከ ጉባኤዎች /በመምህራን የቅርብ ካትትል/ መወያየት::
- የቍል ሲባባ
- ገልጋ /አባኅትን አሳታፊ የሆነ/ወዘተ ፍቃቃው::

በቅድመ መቆቢቶ ትምህርት ጥሩግራም አባኅት የሚገመገሙት ሂተና
በመሰጠት ማይሆን በተከታታይ የምዘና በደዱ ነው::

ከመምህራን የሚጠበቅ ማረጋገጫ

- ስህራዎች
- ታቦግበት
- ለሀማናት ልዩ ትቅር ያገኘው
- ይበል ተባይ የለግቃው
- ጥና ሰነምግባር
- ለመያወጥ ያለው ትቅር
- የእነባበሪዎን ማህልና ወጧ የሚያወቁ

የቅድመ መቆቢቶ ትምህርት መምህራን የእና መፍቻና የእንግሉዝና ቅንቃዎችን
ይፈጸም ሲለማያሳተምሩት ትምህርት ይዘዋል፡ ሲለማያሳተምሩዋቸው አባኅትና
በመከከለዋው ሌሎች ሲለማቻሉ የቻሉታና የፋላጊት ለየናቶች እና እንዲሆነው
ለለየናቶች እያያዘ እስራንና የሆነ መያወቁ እውቀትና ክህልት መጨበጥ
ይጠበቅባቸዋል፡ እንዲሁም በመያወቁ ተማባር ክንዃትን ሂደት ይህን እውቀታቸዋል

հԽՃԱՅԻ կ ի ԵՂԱՄ ՄՈ ՔՊ ԽՆ ԹՎԳՈԸ ՀՅ ՈՄՓԳԾԴ ՈՒԿԳԴ ՀՆՖՈՖԸ
ԴԸՊԳԾՄ ՂԵ ՈՒՄՀԼ ՄՈԼԻ ՄՈՒՄ ԲԵՐՄԻՄՓԼԱ::

- ԱՓԲԱՄ ՄՈԶՈՇ ԴԸՊԳԾՄ ԲՊՂՄԴ ՀՆՎԳԴ ՈՒԿԳԴ ՔՀԿԱ ՔՀՄՑԴ
ՄՊՄՈՇՎ ՄՈՒՄ ԾԸՐԴ ՀՅ ՈՄՊԳԱԱՍ ԽՆ ՂԵ ԱՄԱՆ ԲՊՂԴԼԴ ՈՄՓԸ
ՄՊՄՈՇՎ ՄՊԸՀԿ ՀԼՊՄՄՓ ՀԼՊՄՄՓ::

ՔՓԲԱՄ ՄՈԶՈՇ ՄԸԿԻ-ՊՈԸՆ ԲԸՆՓՓ ՀԿԳԴ ՊԽԱԲ::

- ՈՀԿԱԸ ՈՀՀՄԸ ԲՈՂԹԴ ՈՄՑԴ ՄՊԱՀԿ ՄՈԱԴ ՄՊԸՆՎ ԲՊՂԴԼ::
 - ԱՄԸԾՊԸՆ:ԱՃԱԾԿ ԱՄԸԾԿ ԲՓԸ ԲՀՄՄՓ: ՈւԸ ԲՊՂԴՄՊՄԿ ՈԽՆ ԽԸՉԴ
ՔԺԿԱ:;
 - ՄԿԸՐԴԴ ՀԿՄԸՐԴ ՈԽԸՉԴ ՄՈԱՐԴ ՄՓՀՃ: ԴՃԴ ՄՈԱՓ ԿԿԱՌ ՄՊԱՀԿ
ՄՊԲՄՊ ԲՊՂԴԼ::
 - ՈՀԿԱԸ,ԲՀՄՄՓ: ԱՄՊՄՈՇՎ ԴԸ ԲԿԳԿ ԱՄԶՈՇ ԴՄԶՄԾԴ ԴՄՄԾԾ ԳՄՄՓ::
- ՔՓԲԱՄ ՄՈԶՈՇ ԴՄՄԾԾ ԴՓՄԳԴ ԲՊՂՓՓՄ-ՊՄՄՓ: ՀԿԱԸ, ՄՆԺ
ՔՈՒ ՀՄԾԱՐՏ::

ՔՈՒ ՀՄԾԱՐՏ::

- ՀԿԱԸ, ՔԹԶԿ ԱՄԳԴ ԴՈՄՊՄ ԲՄՆ ՅՃՍ ՀՔԸ ԲԼՓ: ԻՓՋԴ ՄՊԲ:
ԻԳՋՇ: ԻՄՆՄԸ: ԻԽԱԾՄԸ: ԻՀԿՀԿ ԻԿՃԱ ԲՃԱ ԲՃԱ ՀԿԳԴ ՀԿԳԴ
ԲՊՂԴԻԼ ՀԽԱԾՄԸ: ԻԳՋՄԸ: ԿԳՋՄԸ:
- ԱԴԸԾԿԻ ՀՃԿ ԲՊՂԾԱՐՏ:
- ՈՓԱՃ ՅՃՍ ԲՄՊՄՊ ՄԿ ԲՊՂԴՅՈՒ:
- ԻՄԿԴ ԲԿ ՂՊ ԲԼ:
- ԻՄՊՄ ԱՔԴ ԲՆՓ:
- ԱՅՃ ՈՀԿԱԸ,ԲՀՄՄՓ: ՄԸՆՄԾՃ: ՄԿ ՊԱՅ ՓԵՄ ԻԼՆԻ ԲԼՓ: ՄՔ
ՄԱՐՃ ՈՇՃ ԻՄԿԻԼԻԼ ՀՆՃ ԳՅԳ ՆՓԸՆ ՄԿԼԻ,ԲԿ ԻՄՊԱՌՃ ԲՄԿ
ԲԿԸՔՔ ՀԿԱԸ,ԲԿ ՊԵՄՆ ԲԴՄՄ ԲԴՄՄ ՆՄ::
- ՅՐՃ ՅՌՃՆՈՒ: ՀԿԱԸ: ԲՀՆՄԱՆ: ՄՈՆՄՊՓԲ: ՄԿԸՆ ԱՌ: ՄԱԱՓ
ԱՌ ... ՄՈՒՄ ԻՄՊԱՌՆ: ԲՆՓ:

- ስራ በታና በቁ የመጠዥቶች ለማሬ ያለው::
- ለአካባቢቱ እንዲደርሱ ከበታቸው በአማካይ ከእንደ ከሉ ማትር ያልሆዋል
በታ ለመረጥለት ይገባል::
- የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቁም እንዳወች እንደየአካባቢው ተጨማሪ
ሁኔታ፣ የአያር ገብረትና የማኅራያል እቅርቦት ከስማንያ፣ ከእሽዋ፣
ከብሎኩት፣ ከሽክላና ወዘተ ማኅራያለዎች ለመሩ ይችላል::

የምድረ ግበ ገጽታና አደረጃቸት

- አጥሩ በአካባቢው ከሚገኘው ጥሩ ዕቃዎች የተመራ ሆኖ ቁመቱ ከ1.5 ማትር
ያገኘነው በአካባቢት ገዢ እና ዝግጁ የማያስከትል መሆኑ አለበት::
- አጥሩ አሻሮማ አጥር መሆኑ የለበትም::
- ለጥሳና ለመዘገበኛ የማያገለግለ ሂደት ለጥሩት ይገባል::
- ግበው ለሆ ለሆ የመጠዥቶችና የአካል ማገኘለመኛ መማርያዎች ያለት ሆኖ
የመራቱ ወሰል ለአካባቢቱ ለሆ ለሆ የአካል እንቀበቻል የማያመች
የተስተካከለ መሆኑ አለበት::
- ይብበቻ የማጠዥቱበት፣ የአሽዋ ማጥን፣ የአበበና የአትከልት በታዎች
የለት፡ሁኖ ለለልዕወቻ፣ ለለዘር፣ ለለተከል ወዘተ ለማኅራት የማያስከትል
መሆኑ አለበት::

የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቁማት መጠን

የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቁማት በእንደ ክፍል ወሰት ከ10-40 አካባቢ
ማስተናገድ አለበት:: እንደ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቁም እያንዳንዱው
ከ36-53 ካሂ የሆነ ክፍልዎች ለጥሩት ይገባል:: በእነዚህም ክፍልዎች ወሰት በእንደ
ክፍል ወሰት ለማገኘት አካባቢ እንደ መምህር /ት/እና እንደ ሌጅት መምህር/ት/
የሰራፈጋለ::

የምድረ ግበና የአንዳወች አደረጃቸት

- የምድረ ገበኩ የአንቀጽ አይደረግምት ለሌሎ ፍላጊት ተማሪዎች በሚመኑ መልካም ይደረግል ይህም::
 - የምድረ ገበኩ ስራት እንደ መማሪዎች ክፍለ በዘት ኮ500-3000 ማትር ካሱ ያለው ይሆናል::
 - በግበኩ ወሰጥ የአንቀጽ ወይም የህንፃዎች አቀማመጥ ለአካባቢቱ የውጭው መጠቀምዎች በግድብ እንዲያዙው ሆኖ ይመራል::
 - የአካባቢ ክፍለዎች ሲሆኑ ለያንዳንዱ ሂሳብ ኮ1.55 ማትር ካሱ ያሳነስ በታክ እንዲኖር ሆኖ ይመራል::
 - የቤቱ በርና መሰከተዋች አቀማመጥ ለከፍተኛ ቁጥጥሮ የሚያጠበው ይሆናል::
 - ይረዳዋች እንዲያጠናት ወይም እንዲያዘዘበት ተደርጉ ይመራል::
 - ለእነዚህ ጥናትና ህቅናት ታሳቢ ያደረገ ሁኔታ መሆን አለበት::
 - መሰከተዋች ሂሳብ ወደ ወጪ በሚገባ ማየት የሚያስተካክው በሩጥ ክብደት የሌሎውኩ ሲደረሰለን እንዲያዘጋ ክግድግኝው ወር የሚያያዝ ማጠበቅያ ለኋይ ይገባል::
 - የቤቱ የውሰጥም ሆኔ የውጭ ጥናግኝ ክወለለ በያንስ፣ 1 ማትር ክፍታ ይረዳ ሆነዚህ ያልሆነና በአካባቢ /እክሳት ሌይ / እና ጥናት የሚያደርጉ መሆን አለበት::
 - የመበካከል በቱ መሬና ጥናግኝ ያለው፣ በቁ አየርና በርሃን የሚያስገባ፣ ወለለ በቀሳሉ ለማሻሻት የሚችል፣ የጥናንዳ ቅናሽ በአካባቢ መጠን ጥምት ወሰጥ አስተባቶ የተመራና መጠበቅያ ያለው፣ የእና መታጣቢያም አጠገቡ ያለው መሆን አለበት::
 - ክፍለዋች እንደ አካባቢው ሁኔታ በርሃን፣ መቁትን፣ በርሃን፣ ባኅብንና ትንቃቃችን ለመቆጣበር በሚያስተካለ እንደ መጠቃቃ፣ መሰተዋቻና እንዲሁም በሽቦና ክመሳሰሉት የተመራ የውንፈት መሰከት ለኋይ ይገባል::
- የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም ለኋይ የሚገባ የአገልግሎት መሰጠ ክፍለዎች**

ተ/ቁ	የአንቀዥ ኩፍለውት	በለ 1 ኩፍል	በለ 2 ኩፍል	በለ 3 ኩፍል	በለ 4 ኩፍል	በለ 5 ኩፍል	በለ 6 ኩፍል	የአንድ ኩፍል መጠን በከራ ማረትር	የመማሪያ ቦታ በሀንጻ በከራ ማረትር
1	የመማሪያ ኩፍል	1	2	3	4	5	6	36-56	1.55 ማሽ
2	ገ/በት በ.ሪ							4 X4=16	
3	delta γ/በት							2.8X2.5=7	
4	የምግብ ማብሰያ							5X5.6	
5	delta ንፍል							2.6X2.	
6	የአዋጅት መወካይና መታወቂነቶች	1	1	1	1	1	1	9X5	
7	የመምህራንና የመሆኑን መወካይ							2X2.4	
8	የአዋጅት ማረጃዎች ኩፍል	1	1	1	1	1	1	6X5	
9	ሁሉንብ አዲርና	1	1	1	1	1	1	8X7	
10	የጥበቃ በት	1	1	1	1	1	1	2.45X2.45	
11	የመምህራን ማረጃዎች	1	1	1	1	1	1	4X5	
12	የገ/ያኩዮ በ.ሪ	1	1	1	1	1	1	2.8 X2.5	
13	የመመግቢያ ኩፍል							5x8=40	
14	የመጀመሪያ አከምና delta የ መሰጣና የጽሕት የ ማስቀመጥ	1	1	1	1	1	1	3.50X5.70	
15	የምግብ delta ኩፍል	1	1	1	1	1	1	3.40X3.70	
16	ለየ ሌየ ከርክሩት /ማስወገን/ ሌየ የመማሪ ኩፍል								

ተ/ቁ	የአንቀፅው ክፍልዎች	በለ 1 ክፍል	በለ 2 ክፍል	በለ 3 ክፍል	በለ 4 ክፍል	በለ 5 ክፍል	በለ 6 ክፍል	የአንድ ክፍል መጠን በከራ ማረጋገጫ	የመማሪያ ስት በህንጻ በከራ ማረጋገጫ
	አገኘው አገኘት የንግግር ወጪ መሰዕና ክፍል	1	1	1	1	1	1	4X3.5	

ለላይ ለየ ክፍልዎች አስፈላጊ መሆኑያም ተ

ለአንድ መማሪያ ክፍል የሚያስፈልጉት ቅጂ መሆኑያም ተ

ተ/ቁ	የፊቃዬ ዓይነት	ብዛት	መጠን በሳ/ሜ	ጥርመራ
1	ጠመኬና ጥቅር መለያ	1	50 X 100	
2	የማስታወሻ መለጠኩያ ሰሌዳ	1	50 X 100	
3	የመምህሩ ወንበር	1	40 X 56 X 78	
4	የመምህሩ በረዳዎች	1	80 X 100 X 74	
5	የአካባቢ ወንበርዎች	40	34 X 24 X 27	
6	የአካባቢ በረዳዎች	10	68 X 98 X 75	
7	ዶቃ መደርሱያም ተ	3	10 X 200 X 40	
8	የቆኗኝ ማጠረቀማያ	1		ከናጋሽ/ከተላለቱ የተመራ

ከዚህ ለገን ለገን የመማሪ ፍላጊው ለገኘው አገኘት የሚከተሉት መሆኑያም ያስፈልጋል::
በዚህም መሠረት::

መስማት ለተሳኞችው አገኘት

- መሆኑያም መንቀሳቀሮችውን የሚያመለክት ባርሃን ማሳደግ::
- የማስጠኞችቸው ያወል ለመተካት እንደባትሮ ያለ ነገሮች እንዲታደ
- ማድረጋቸው::
- በከራል ለማስጠኞት ይሞዕ አገል መማሪያ መጠቀም ለምሳሌ:-ረዳት የመስማያ መማሪያ
- ይሞዕ - አልባ የታይቶ መከና መጠቀም
ለሎች መሆኑያም

- የዕድገት መማርያምና በርሃን አስተላላል ወረቅት፣ ፈልም፣ ክብሪያ፣ ስነወጪ፣ ጽርቃት መሳሪያ

ማየት ለተሳኞችው ህግናት

- አባክስ
- ብራል
- ስለታ
- ስታይለስ
- ዘንግ
- ቁጥርከርድር

የእኩልም ዕድገት አግመት ለለባችው ህግናት

- ቁለጥርናን
- DVD
- የፊልምዎች ክልቶ

ለተግባራዊ ትምህርት የሚያገለገለ መማርያምና

ለቅድመ መቆበኝ ትምህርት የሚገለው የተዘጋጀት መማርያምና ለይ ተለገዙት አገኘው አካባቢው የሚገለገለ::

የመጀመሪያ አካምና ዕርክት መሰጣዊ ዕቂወች

ተሸ ቁጥር	የዕቂወች ዓይነት	በዘመን
1	የጥጥ ዕቂ	አንድተገና
2	ስለት መዓዘን ፊልም	
3	ጥቃል ፊልም	
4	የተቀቀሉ የሙርቃ ሽልቶ	
5	የተቀራረቡ በራዘዎች	
6	ከፍቅር ጽር የተያያዘ ፖጂ	
7	የአስተካ ፊልም	

ተር ቁጥር	የዕቃው ዓይነት	ብዛት
8	የኢትዮጵያ	
9	መጠናቸው የኢትዮጵያ /ስጥራንት/	
10	የአማርኛ መመሪያዎች እስራ	1
11	፩፲፻፭	1
12	በርድ ለበለ	2
13	አንድላ	4
14	የመጽሑፍነት ስነ	2
15	መቀሰ	2
16	መረጃዎ	2
17	መርፈው ቁልፍነት	እንደተገኘ
18	የቀበሌ መለጣዎች ጥሳስተር	“
19	የማሽታውች ድጋፍተር	“
20	ቅሙና ከነመቀመጥዎ	“
21	የመጠኔ ካብያ	2
22	ማህን ታ-ንሽ ከፌዴራል ድንብ/	2
23	ተርጉካ/ለስተካከ/	2
24	የአክምና ካራን	2

ማሳሰቢያ:

ከላይ ከተዘረዘሩት መከከል በቁጥር ስልተገለግሎ ህክምና ዕርግታ መሰጠ/ዕቃውንና
ብዛት እንደ አማርኛ ቁልፍነት የሚከተሉ ውስጥ ያለባባ መጠን መሆን አለበት::

ለመጀመሪያ አካምና ዕርግታ መሰጠ ከፍል የሚያስፈልጉ መጽሑፍነቶች

ተ. ቁ	የመጽሑፍነቱ ዓይነት	ብዛት
1	የጥጥ ዕቃ	በመንስ በጥድ የታ-ሻ
2	ስለት ማධረን ፊልም	“
3	ጥቃል ፊልም	“
4	የተቀቀለ የመርቃ ጥራት	“
5	የተቆራረጋው ንዑስ መርቃት	“

6	የለስተኞች ፊል	"
7	የእናደ ደንብ	"
8	የአገዳቸው ማረጋገጫ እስራ	1
9	ሰንጠቅር ቅሬታ	1
10	በርድ ልብስ	1
11	ጥንድ አንበሳ	1
12	እሌክትሪክ የንግድ የንግድ ቀይዎች	እያንዳንዱቻው በመርመራ
13	መቀበለውረጃዎች	በደንብ ሁሉት፡ሁሉት
14	መርፈው ቁልፍ	አንድ ጥኑት
15	የቀበሌ ማጠበያ (አንተስተኛ)	"
16	ባለመድናነት የቀበሌ መልጠፊያ ትንበት	"

ማስከበደር፣

ከለይ የተዘረዘሩና ለመጀመሪያ አካላምና ዕርሻታ መሰማ የሚያስፈልጊት መድቻነቶች በዘት በተቋሙ በማማኑ አገኘት ቁጥር ተመዝግበ መሆኑን አለበት::

ለማድረግ ቤት የሚያስፈልጊት ዕቃዎች

ተ ቁ	የዕቃዎች ዓይነት	በዘት
1	ማንቃርቃቻ	1
2	በረት ይሰት	1
3	የሽከት ይሰት	2

4	በሂዕስ (ማብትያ)	4
5	ባለቤቶች	4
6	የዕቅ መጽርጓሪያ	1
7	ማብሰያ ጥናቸው	1
8	ትናንሽ ማንከያዎች	40
9	ትናንሽ ማብሰያ ማህተም	40
10	የፋይ፡የወሂኑ የወጥት ካብያ	40
11	የካብ ማቅረቢያ ትር	5
12	መልካቻዎች	3
13	ማብትያ ማህተም ወይም ገበታ	1
14	ወንጀትና ሰራዳ	2
15	በአዋጅ	5
16	መጥበቅዎች	2
17	የዕቅ መወልወያ ገዢ መርቀት ባለ 1 ማረጋገጫ	5

አላዊ የመጨመሪ ዕቃዎች

ተ	የዕቅው ዓይነት	በዚህ	የተመራበት ማከራሪያ
1	የመንግበያ በለውት	4 ስት	ከሽከለ፡ጥገናለት፡እንዲጠቃት
2	አሽንጻለታች	እንደተገኘ	ከመርቃ፡ጥገናለት
3	ለበተሰብ ከርናር የሚያስፈልገት ሰነዱዎች	“	ከሽከለ፡ከቆርቆር
	ቁጥጥዎች	“	ከሽከለ፡ከቆርቆር
	ማንከያዎች	“	ከሽከለ፡ከቆርቆር
	ማህተም	“	ከሽከለ፡ከጥገናለት፡ከቆርቆር
	ትናንሽ የአሽንጻለት አላማዎች	“	ከእንዲጠቃት፡ከጥገናለት
4	ለአካባቢ ከርናር የሚያስፈልገት		
	▪ ምርመራ	4	ከመርቃ
	▪ ሰራተኞች	እንደተገኘ	ከጥገና፡ጥገናለት
	▪ ማሻሻልዎች	“	ከወንጀት
	▪ ፍቃድዎች	4	ከመርቃ
	▪ የመጽሑፍነት በልቀመጥ	እንደተገኘ	ከጥገናለት፡ከመርመል
	▪ እንደ ስትፈናር የሚያገለግል አላማዎች	“	ከሆነጋድ፡ከእንዲጠቃት
5	ለሰው ከርናር የሚያስፈልገት ማዘም	“	ከጥገናለትና ክብረት
	▪ ማዘም	“	ከጥገናለት፡ከብረት
	▪ ባይ የእስከራቢያ ቅርጫዎች	እንደተገኘ	ከጥገናለት
	▪ ባይ የክቡር በቃቃ	“	ከእንዲጠቃት

ተ/ቁ	የዕቃው ዓይነት	በዚህ	የተመራበት ማቻሪያ
	▪ የተለያየ የአካባቢ ለብለታ	"	ከሚርቃ
	▪ ቅርቡምት	"	ከቅርቃው
	▪ ለየ ለየ የበት ቁሳቀሰታ	"	ከእራር፡ከልማንኛ
	▪ የገዢዎን የጥቃትና ስንጋጣት	"	ከወረቀት፡ከተገለጻት
6	ለሳይንስ ከርናር ▪ ለየ ለየ የሳይንስ ካቶ	"	ከወረቀት፡ ከተገለጻት ከወረቀት፡ከዕንጂጠ፡ከቅርቃው፡ ከሚች፡መዘላጥ
7	ለዝብረተሰቦን ከርናር ▪ ለየ ለየ ሥዕሎችና የእክባቢ እሌባት	"	ከሚርቃ፡ ወረቀት፡ሚች
8	ለቃንቃና የንግብ ከርናር ▪ ሥዕሎች፡ጋብዙችና የአካባቢ መማሪቱት	እንደተገኘ	
9	ለሆነዎን ከርናር ▪ ለየ ለየ ቁጥርች መቆጠሪያ መማሪያዎችና ጥልከቶች		ከተገለጻት፡ ከእንጂጠ፡ከወረቀት ከሚች
10	ለሙሉዋ ከርናር ▪ ለየ ለየ የእክባቢና ባህላዊ መማሪያዎች	"	ከዕንጂጠ፡ከቅርቃ፡ከድማት ከር
11	ለሥነ ሥዕል ከርናር		ከሚርቃ፡ከእንጂጠና ከሽከላ

ቍጭ የወጪው መመዕወች መማሪያዎች

ተ/ቁ	የዕቃው ዓይነት	በዚህ	መጠን	ዓይነት	ጥርመራ
1	ኩልቶ	10 /ለእርባ አካባቢ/			1 ንብረት

					ለአራተ ስተኞች
2	ገመማች	10			
3	ዘርዋጅቶ	2			
4	ማብን	2			
5	ሰርተቱ	2			
6	መሬትሮ-ንድ	2			
7	መሰላለ	2			
8	የሙስ-ለከያ ቁጥጥት	2			
9	የእናወ ማጥን	2			

ማስረጃዎች

ከላይ የተገለበው እያንዳንዱ የዕቅ ዓይነት በዘመን ለ40 አጋኝት ሰምን የአካባቢቱ ቅጥር
በመመሪያ የዕቅዎችም በዘመን እንደማግበጥም ይጠበቃል::

ለፍቅር መምህር በርሃ የሚያስፈልግ ዕቅዎች

ተ		በዘመን	መጠን	ዓይነት
፩	የዕቅዎች ዓይነት	በዘመን	መጠን	ዓይነት
1	ወንበር	4	40x56x68	
2	በለከሳ ጠረቶች	1	80x50x74	
3	የሙስ-ለከያ መቆርጋዎች	1	10x200x40	
4	የማስታ-ወቂያ መለጠፊያ ስለዳ	1		ከሳሽ/ከተማለትኩ የተመራ
5	የቆኅዎች ማጠራ-ቀሚያ	1		
6	የእርዳለ መቆረጥ	1		
7	ስ-ቴተለር	1		
8	ማስመራያ	1		
9	መዘግበት	እንደአስፈላጊነት		
10	የፋይል አቅራይዎች	“		
11	ወረቀት	“		
12	ከለስ	“		
13	የወረቀት መርሆ	“		
	ከርቦን			

የሰው ስይል ምድብ

የመምህራንና ማረተኞች ምድብ

- የቆኅዎች መቆረጥ ተቋም ሲሆን መምህራን፤ መምህራንና ባግዘዎች ሲያች
በለምኑ ይመረጣል፤

- አንድ መምህር / ት. 40 አገኝትን የሰተኞች/ታሰተኞችለች፡
- 40 አገኝት ለምታስተምር መምህርት አንድ ሲሸጊ መምህርት ትመደባለች፡
አንድ ፍማይት ለ40 አገኝት ትመደባለች፡
- ለአንድ ቁድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም አንድ ክፍሎችና አገኝቱ በጣት የሰው ገዢል ያመደባል፡፡

የመምህራዊ ማረተኞች በዘመን

የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቋም መጠን	የአቀ ፍት	የC/መ ምህር	የመም ህራዊ	የረዳ ት መም ህራዊ	የቀማ በት	የጥብ ቪ መሬ ተኞ ች	ተሳ ካ	የጽኑ ት መሬ ተኞ ች	የጠና ባለ መያ
የመማሪያ ክፍል	በዚ ት	በዚት	በዚት	በዚት	በዚት		በዚት	በዚት	
በለ 1 መማሪያ ክፍል	40	1	1	1	1	2	1	1	1
በለ 2 መማሪያ ክፍል	80	1	2	2	2	2	1	1	1
በለ 3 መማሪያ ክፍል	120	1	3	3	3	2	1	2	1
በለ 4 መማሪያ ክፍል	160	1	4	4	4	2	1	2	1
በለ 5 መማሪያ ክፍል	200	1	5	5	5	2	1	2	1
በለ 6 መማሪያ ክፍል	240	1	6	6	6	2	1	2	1

ማሳሰቢያ

**የህግናቱ ቁጥር በጨመራ ቁጥር የሰው ገዢል የመደበኛ ትተላክው ሥሌት መሠረት
የሚጠይም ያሆናል፡፡**

* ከእንድ እስከ ሁሉት መማሪያ ክፍሎች ለገኘው ቁድመ መደበኛ ትምህርት ተቋማት
በሥራ ለምድና በአገልግሎት ዘመን በፊሮና በሥራ ትርት የተኩለ/ት. እንድ/ቤት
መምህር/ት. ከማስተማር ሥራው/ዋ በተጨማሪ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም
ሻለና መምህር በመሆኑ የገለግላል/ታገለግላለች፡፡ ነገር ግን ከሁሉት የመማሪያ ክፍል
በገዢ ለገኘው ትምህርት ተቋማት ሲሸጊ የቻሉ ሂሳብ ያመደበበታል፡፡

“በኢንድር ቁጥር መደብና ከተምህርት ተቋም ከሚገኘት ስምናት ወሰኑ ለየ ፍላጊት ያገኘው ስምናት በዘመኑ ከ5%-10% በይን ያመረጣል::

የመግሆናንና የወራታቸው የተምህርት ይረዳ

- የመግሆናንና የተምህርት ይረዳ በቅድመ መደብና ከተምህርት ዝርዝር በፊጥለማ
የተመረቀቃ/ት፡፡
- የረዳት መምህር/ት/የት/ይረዳ 10ኛ ክፍል እጠናቁ/ቁ በአዱያ ስምናት ከተምህርት
በስርተኞች የተመረቀቃ/ት፡፡
- ለየ የመማር ፍላጊት ያገኘውን ስምናት ለማሳተማር ከነዚ ከተገለጹው መመዘኛ
በተጨማሪ በሌሎች ከተምህርት እጠናቁ/ቁ ለመመዝግቷል የወሰኑ መግሆናንና ለይን
ይገባል::
- የንግግር ወንዶች የ10ኛ ክፍልን እጠናቁ/ቁ/በአዱያ ስምናት መምህርነት የሰለጠኑ/ት/
የምሳከር ወረቀት ያለው /የት/እንዲሁም በሌሎች ከተምህርት የሰለጠኑ/ት/፡፡
- የጥግበት የት/ይረዳ 10ኛ ክፍልን ያጠናቁቁት ሆኖ በታል በሥርዓት ጥወጻ
ሥልጠና በምግባ ነገድቷል ለምድ ያገኘ፡፡
- የጥብቃ ወራታቸው የት/ይረዳ በይንስ 8ኛ ክፍል ያጠናቁቁ ይሆናል፡፡
- ማሳሰቢያ፡ በሌሎች ከተምህርት የሰለጠኑ መግሆናንና የሚያስፈልጋት፡ ለየ የመማር
ፍላጊት ያገኘው ስምናት ባለቤት የቅድመ መደብና ከተምህርት ተቋም ነው::

ለየ ለየ አስፈላጊ የቅድመ መደብና የተምህርት መመረጃዎች

- የሥርዓት ከተምህርት ማሻሻል፡፡
- መርሆ ከተምህርት፡፡
- የመግሆና መምራቸ፡፡
- የተማሪው የንግብ፡፡ የተረከትና ሥራለዋ መጽሕፍት፡፡
- ለየ ለየ የት/መርሆ መማርያዎች፡፡

- የቅድመ መደብና ትምህርት መመሪያ;
- ማየት የተሳኔቸው አካናት ትምህርት መመሪያ;
- መሰማት የተሳኔቸው አካናት ትምህርት መመሪያ;
- የእኩዎር ዕድገት ገንዘብ ያለባቸው አካናት ትምህርት መመሪያ;

አግ ነት ሰነድዎች

- ዓለም አቀፍ የአካናት መብቶች ከንሰንሰን;
 - የትምህርት አግ;
 - የትምህርትና ለልጻና ጽልል;
 - ለለማለ የት/ተቋዋሚ ፌዴራል አስተዋና ቁጥጥር የወጣ የሚከለከለቸው ምክር ቤት ይጠበ;
 - የማධከራና/የከራል አስፈላጊ አካላትና ለልጻና ለመወሰን የወጣ አዋጅ 4/71/98
 - የተሻሽለው አዲስ የመሬታቸው ሁን አዋጅ ቁጥር 377/1996
- የቅድመ መደብና ትምህርት ተቋሙ ክወለድና ክወለድና ክሳሁኑ**
- ዚህ ለማረመጥ የሚገባ ቀንታት**

1.16.1 የወለድና ማኅ

የወለድና ተሳትሪሱ በትምህርት ቤት ወሰኖ ለልቸው ለከታማኑት አስተዋጽሃኑ ከሚያበረከቱት በማም ጥልህ ነገሮች መከከል እንዳ እንደሆነ ተናቶች ያመለከታለ:: ወለድና ቤት ተቋሙ ትምህርት ገዢ መለ ተሳትሪሱ በማያደርግበት ገዢ የተማረዥ የወጪት ይረዳ ያደጋል የለድናቸው ከትምህርት ገዢ ገዢ የመቆረጥ በኋይ ይሻሻላል:: እንደሆነም የበት ለመወቃቸውን በወቅቱ እንዳወሩ ክመርክቱ ለላ ለማርያም መሻሻልም ትርጉም ያለው አስተዋሻለ ይኖረዋል::

ስለትምህርት ያገኘው ባንባለም የበለጠ አዎንታዊ ይሆናል:: ይህም በበከለ ተማረዥ ማያደርግበት ትምህርቸውን በማጠናቀቁ ለከፍተኛ ወጪት እንዲበቀ ያስታላል::

በቅድመ መደብና ትምህርት ተቋማት የሚገኘ ሁኔታ በአካል በአክዎር፡፡ በማንበሳ በስራ በስምት ገና ያልፈበሩ በመሆናቸው ቤትና መለያ ለመለያ ለተቋማቱ ክመተው ይልቀ ወለድና ቤተቋማቱ በመግኘት የቅርቡ ከትትልና ይጋፍ ለማደርግ ይገባል::

አካናት በቅድመ መደብና ትምህርት ተቋማት መሳተና ለወደፊት አይታቸው መሠረት የሚጠበበት ሲሆን፡ ተጨማሪውን ለማካሂያ የሚያስፈልገውን ወጪ መግባራት በታቸውን

ስለማይችል ወላደች እነዚህን ተቋማት በገኘዎበና በማቋርያል በመድገኑ የአቀፍቱ የተማሳ
እገልግሎት እንዲያገኙ ወላደች የብከተኞችውን ድርሻ መወጣት ይጠበቅባቸዋል::

1.16.2 የአመራር ማኅ

የትምህርት አመራርና አስተዳደር ባልተማካል መንገድ የሚከሂድና የአካባቢውን
ማንበረሰብ ገዢ ተሳትሪ የሚጠረቁ ነው::

የቆድመ መደበኛ ትምህርት ተቋማት አመራርና አስተዳደር የተቋማቱን፣ የወላደችንና
የአካባቢውን ማንበረሰብ አባላት እና ባለድርሻው ያቀረና ደጥቶበትናም ተሳትሪን
ተግባራዊ የሚያደርግ ሰዕን ተሳትኝቸውን በማከተሉት መፈጸሮች ለገልጻ ይችላል::

- በቆድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም ከሚች ወይም በርድ ወሰጥ ገበረታሰቦን
በመወከል
- በቆድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም የወላደ ከሚች ወሰጥ ወላደችን በመወከል

1.16.3 የገበረታሰቦ ማኅ

የቆድመ መደበኛ ትምህርት ተቋሙና የአካባቢው ማህበረሰብ ግንኝነት የተመናከረ መሆን
ይገባዋል::

የዘመና የገበረታሰቦ ማኅ የሚከተሉት ዓይነ::

- የቆድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም ምን እየወራ እንዲለና የተረጋገጧውን ዓለማውች
ተግባራዊ ለማድረግ ማሳወቅ ለማከራል፣ ለምሳሌ የቆድመ መደበኛ ትምህርት ተቋሙ
ቋለኝነቱን በበቃት እየተወጣ መሆኑንና ሰለ ዓለማውና የዓለማውን ተግባራዊነት
ለገበረታሰቦ ማሳወቅ ከገበረታሰቦ የሚሰጠ አስተያየቶችን መመረት በማድረግ
የተቋሙን የሥራ አመራር ለመመር እንዲያሻሽል ለማድረግ::
- አቀፍቱ በተረጋገጧው ሲሳተኝው ተሳትሪና ወመት ወላደች እውቀው ተግበርነት ክትትል
ለማድረግ::
- የወላደችንና የመምህራንን ግንኝነት ለማመናከርና የተረጋገጧው ወመት ይጠልዋ
የተሳሳ እንዲሆን ለማስታቸል
- በቆድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም ከሚች ወይም በርድ ወሰጥ በመሳተና::

ተቋሙን ለማጠናከር በማቀርብ ደቅም ሌይ ወይደት በማካሂድ መርምጃና
አጥስለው ለማግኘች እና አፈጻጸምናም ለመከታተልና ለመቆጣበር፡
ሥርዓት ትምህር፣ ከእሳዎች ሁኔታ ይር ተማጥጥና ተዘምግል ለአገኘቱ
መቆረበን ለመከታተልና ማረጋገጫ ለመሰጠት... ወዘተ ይሞላል፡